

ይህ በራሪ ወረቀት ለምን ይሆን?

ወደ አዲስ ቤት መግባት ጥቂት ሊያስፈራ ይችላል ይሆናል። የአሳዳጊዎን ማንነት እና ምን እንደሚሰሩ አለማወቅ ሲታከልበት፣ ግር የማለት እና የብቸኝነት ስሜት ሊሰማዎት ይችላል።

አሁን በርሶ ላይ ያሉት ለውጦች እና በርሶ ዙርያ ያሉት ሰዎች በሙሉ ለምሳሌ አሳዳጊዎ፣ ማህበራዊ ሰራተኞች እና የስደተኞች ጉዳይ ሰራተኞች ሊያስጨንቅዎ ይችላሉ። ከአሳዳጊዎ ቤት መውጣት እና መጥፋት የተሻለ አማራጭ መስሎ ሊሰማዎት ይችላል፣ ነገር ግን ለብዙ አደጋ ሊያጋልጥዎት(ሊዳርግዎ) ይችላል።

የርሶ አሳዳጊ እና ማህበራዊ ሰራተኛ የሚሰማዎትን አገልግሎት እንድያገኙ ይረድዎታል ለጥያቄዎችም መልስ ይሰጥዎታል።

ደህንነት የማይሰማዎት ከሆነ፦

ለአሳዳጊዎ ወይም ለማህበራዊ ሰራተኛዎ ለመናገር ይሞክሩ። ይህ ለርሶ ከባድ ሊሆን ይችላል። ቢሆንም እነሱ ሊሰሙ ዝግጁ ናቸው።

በእንግሊዝ አገር ፖሊስ ለእርሶ ይከላከላል፣ ስለዚህ አንድ ሰው ሊጎዳኝ ይችላል ብለው ከተጨነቁ ለፖሊስ መናገር ይቻላል።

የአሳዳጊዎን ቤት ከለቀቁ የት እንዳሉም ካላሳወቁ እናም ካልተመለሱ ምናልባት አሳዳጊዎ ወደ ፖሊስ ሊደውሉ ይችላሉ። ይህ እርስዎን ሊያሳስብ አይገባም ምክንያቱም አሳዳጊዎ እና ማህበራዊ ሰራተኞች ዘወትር እርስዎ በአስተማማኝ ሁኔታ መኖርዎን ማረጋገጥ ይወዳሉ።

የፖሊስ፣ የእሳት አደጋ መከላከያ እና የአምቡላንስ አስቸኳይ እርዳታ ከፈለጉ፣ 999 ደውለው እርዳታ መጠየቅ ይችላሉ።

አሳዳጊዎ ስም፣ ስልክ፣

ማህበራዊ ሰራተኛዎ ስም፣ ስልክ፣



የመቀበያ በራሪ-ወረቀት



National Counter Trafficking Service | Believe in children | Barnardo's

CROYDON | Delivering for Croydon
www.croydon.gov.uk



የማደጎ፣ ማህበራዊ ሰራተኛ እና የስደተኞች ጉዳይ ሰራተኛ ምን ማለት ናቸው ምንስ ይሰራሉ?

የማደጎ ቤተሰቦች ወይም አሳዳጊዎች (**foster carers**) ልክ እንደ ማንኛውም ተራ ሰዎች ሆነው፣ ከቤተሰባቸው ጋር መኖር ያልቻሉት ታዳጊዎች ቋሚ የቤተሰብ ሕይወት እንድያገኙ ቤታቸውን ከፍት ያደረጉ ናቸው። የማደጎ ቤተሰቦች ወይም አሳዳጊዎች ወጣቶች ዋጋ እንዳላቸው፣ የክብርና የእንክብካቤ ስሜት እንዲሰማቸው የሚያደርግ ሰላምና ዋስትና ያለው ቤት ያቀርባሉ። የማደጎ ቤተሰቦች ወይም አሳዳጊዎች በነሱ እንክብካቤ ላይ ያሉ ታዳጊዎች ሕይወታቸው እንዲበለጸግ ይሰራሉ።

የማህበራዊ ሰራተኛ ሰዎች በፈልጉት ጊዜ እርዳታ የሚያቀርብ ሰው ነው። የርሶ ማህበራዊ ሰራተኛ በሕይወትዎ ላይ ያሉ የተለያዩ ጉዳዮች አስፈላጊ እርዳታ የሚያቀርብና የእርስዎ እና ከርስዎ ጋር አብረው የሚሰሩ ባለሙያዎች (**social worker**) የመጀመሪያ ተጠያቂዎች ናቸው። የእርሶ ማህበራዊ ሰራተኛ ብእርስዎ ላይ ምን እየትካሄደ መሆኑን በትክክል መረዳትዎን ያረጋግጣል፣ በምትሰጡት ውሳኔዎ ድጋፍን ይሰጣል።

ጥገኝነት ከጠየቁ የስደተኞች ጠበቃ ጋር በመሄድ ስለ ጥገኝነት ነጻ የሆነ ህጋዊ ምክርና ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። በመቀጠልም ከ የስደተኞች ጉዳይ ሰራተኛ ጋር አጭር ቃለ መጠይቅ (**Welfare Interview**) ቀጥሎም ረዘም ያለ ቃለ መጠይቅ (**Substantive Interview**) ይኖራል። በአስተርጓሚ ታግዘው አገሮትን ለቀው የወጡበትን ምክኒያት፣ በመንገድ ምን እንዳጋጠሞት እዚህ አገር ከገቡት በኋላም ያጋጠሞትን ልምድ ምን እንደነበር ይገልጻሉ።

በእንግሊዝ አገር እንክብካቤ ማግኘት ማለት የድህነት ስሜት ማግኘት፣ በህብረትሰብ መሃል ማደግ እና ጤናማ መሆን፣ የሚገባ ክብር ማግኘት እና መበረታታት ማለት ነው። ለመሆኑ ምን ይመስላል?

የደህንነት ስሜት ማለት... በቤት ውስጥ ሳሉ ከጥቃት ነፃ የመሆን ስሜት ሲሆን፣ እንዲሁም ነገሮች አደገኛ ሲመስሉ የመራቅ ስሜት ነው።

ጤናማ መሆን ማለት... የእርሶ አሳዳጊ እርሶን በትክክል መመገብዎን፣ እንቅስቃሴ ማድረግዎን፣ በበሽታ ግዜ አስፈላጊ ድጋፍ እና እንክብካቤ ማግኘትዎን ማርጋገጥ ብሎም ማገዝ በሕይወቶ ሊያጋጥሙ የሚችሉ አስቸጋሪ ክስተቶች በብቃት መበገር

የአብርካቤት ስሜት መሰማት ማለት... በትምህርት ቤት ወይም ኮሌጅ ልክ ከጓደኞች እና አሳዳጊዎ ጋር ሲሆኑ የሚሰማዎትን ስሜት መሰማት ከተለያዩ ሰዎች ጋር መገናኘት እናም ሌሎች ሰዎችም እርሶን የመፈለግ ስሜት መሰማት

የተበረታታ መሆን ማለት... አዳዲስ ልምዶች ማዳበር እና በራስ የመተማመን ብቃትን ማሳደግ ተንከባካቢዎች (የማደጎ ቤተሰብ) ሁሉም የተሻለ ስራ እንድትሰሩ ሲያበራታ

የመንከባከብ ስሜት መሰማት ማለት... የምትኖርበት ቤት ገጽህ እና ሙቅ ብሎም የእንክብካቤ ስሜት አብሮውት ከሚኖሩ ሰዎች መሰማት ነው። በቤት ውስጥ አሳዳጊዎ የሚሰማዎት ሲሆን፣ እናም እራስን መንከባከብን እንዲችሉ ሲረዳዎ እንዲሁም የራስዎን ውሳኔ ለመወሰን የሚደረግ ድጋፍ(ጭምር) ነው።

የመከባበር ስሜት ማለት... ሰዎች እርስዎን አሉታዊ የሆኑ ውሳኔዎች ከመወሰናቸው በፊት እየሰሞት መሆኑን፣ በራስ ሕይወት የራሶን ውሳኔ ለመወሰን ተሳታፊነት ሲሰማዎት የርስዎን አመለካከት የሚያዳምጡ እና ውሳኔዎን የሚደግፉ ሰዎች በዙርያዎ ሲኖሩ

